



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፶፪
አዲስ አበባ ግንቦት ፲፪ ቀን ፲፱፻፺፩

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

5th Year No. 52
ADDIS ABABA - 20th May, 1999

ማዕ-ጫ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵፱/፲፱፻፺፩ ዓ.ም.
የኤሌክትሪክ ሥራዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ደንብ ገጽ ፩፻፳፯

CONTENTS

Council of Ministers Regulations No. 49/1999
Electricity Operations Council of Ministers
Regulations Page 1027

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵፱/፲፱፻፺፩

ስለኤሌክትሪክ ሥራዎች የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፮ እና በኤሌክትሪክ አዋጅ ቁጥር ፹፮/፲፱፻፹፱ አንቀጽ ፳፰ (፩) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

ክፍል አንድ ጠቅላላ

- ፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ “የኤሌክትሪክ ሥራዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፵፱/፲፱፻፺፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።
- ፪. ትርጓሜ
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካለበት በቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡
 - ፩. “አዋጅ” ማለት የኤሌክትሪክ አዋጅ ቁጥር ፹፮/፲፱፻፹፱ ሲሆን በአዋጁ ለተዘረዘሩት ቃላት የተሰጡት ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ።
 - ፪. “ኤጀንሲ” ማለት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኤጀንሲ ነው።
 - ፫. “የማመንጫ ተቋም” ማለት ኤሌክትሪክ ለማመንጨት የሚያገለግል የቴክኖሎጂ ስብስብ ነው።
 - ፬. “ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት” ማለት በኤሌክትሪክ ተጠቃሚዎች በተወሰነ የጊዜ ክልል ውስጥ የሚከሰት ከፍተኛው የፍጆታ መጠን ነው።
 - ፭. “ቋሚ የሲስተም ጭነት” ማለት በኃይል አቅርቦት ተቋም ላይ በተከታታይነት የሚታይ የፍጆታ መጠን ነው።

COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS NO. 49/1999 COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS TO PROVIDE FOR THE REGULATIONS OF ELECTRICITY OPERATIONS

These Regulations are issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 4/1995 and Article 28 (1) of the Electricity Proclamation No. 86/1997.

PART ONE General

1. *Short Title*
These Regulations may be cited as the “Electricity Operations Council of Ministers Regulations No. 49/1999.”
2. *Definitions*
In these Regulations, unless the context requires otherwise:
 - 1) “Proclamation” means the Electricity Proclamation No. 86/1997, and definitions provided therein shall also apply to these Regulations;
 - 2) “Agency” means the Ethiopian Electricity Agency;
 - 3) “Generation facility” means a set of technology used to produce electricity;
 - 4) “Peak demand” means the highest level demand for electricity achieved by electricity users within a defined period of time;
 - 5) “System based load” means a defined amount of demand for electricity continuously available in the supply system;

የንዱ ዋጋ 6.00
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱.፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

- ፩. “ማርጅናል የማመንጫ አቅም ዋጋ” ማለት በኪሎዋት የሚተመን አንድ ተጨማሪ ኃይል ለማመንጨት የሚያስፈልግ ወጪ ነው።
- ፪. “ማርጅናል የኢነርጂ ዋጋ” ማለት በኪሎዋት ሰዓት የሚተመን አንድ ተጨማሪ ኢነርጂ ለማምረት የሚያስፈልግ ወጪ ነው።
- ፫. “የሲስተም ማመንጫ ዋጋ” ማለት በኃይል አቅርቦት ተቋም ውስጥ የተለያዩ የማመንጫ ዋጋ ሊኖራቸው በሚችል የኤሌክትሪክ ማመንጫ ቴክኖሎጂዎች የሚመነጨውን ኢነርጂ የሚወክል አንድ የኢነርጂ ዋጋ ነው።
- ፬. “የሲስተም ማርጅናል ማስተላለፊያ አቅም ዋጋ” ማለት በኪሎዋት የሚለካ አንድ ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማስተላለፍና ትራንስሚሽን ለማድረግ የሚያስፈልግ ወጪ ነው።
- ፭. “የሲስተም ማርጅናል የማከፋፈያ አቅም ዋጋ” ማለት በኪሎዋት የሚለካ አንድ ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማከፋፈልና ትራንስሚሽን ለማድረግ የሚያስፈልግ ወጪ ነው።
- ፮. “ከፍተኛ ሾልቲጅ” ማለት ከ፳፯ ሾልት በላይ የሆነ የሾልቲጅ መጠን ነው።
- ፯. “መካከለኛ ሾልቲጅ” ማለት ከ፳፯ በላይ እስከ ፳፯ ሾልት የሆነ የሾልቲጅ መጠን ነው።
- ፰. “ዝቅተኛ ሾልቲጅ” ማለት እስከ ፳፯ ሾልት የሆነ የሾልቲጅ መጠን ነው።
- ፱. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

ክፍል ሁለት
ሰለኤሌክትሪክ ሥራ ፈቃዶች
ምዕራፍ አንድ
ሰለፈቃድ ማመልከቻዎች

- ፩. **ጠቅላላ**
- ፩. የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት፣ ለማስተላለፍ፣ ለማከፋፈልና ለመሸጥ፣ እንዲሁም ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ወይም ወደ ውጭ ለመላክ የሚያስችል ፈቃድ ለማግኘት ለኢጅንሲው የሚቀርብ ማመልከቻ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡
 - ሀ) የአመልካቹን ማንነትና አድራሻ፣
 - ለ) የፕሮጀክቱን የፊዚዚካላዊ ጥናት፣
 - ሐ) የአካባቢ ተፅዕኖ ጥናት፣
 - መ) የአመልካቹን የፋይናንስ ሁኔታ፣ የቴክኒክ ብቃትና ልምድ የሚያሳዩ ሰነዶች፣
 - ሠ) የግንባታና ኢንስታሎሽን ዲዛይን፣ እና
 - ረ) ኢጅንሲው ያስፈልጋል ብሎ በመመሪያ የሚወስናቸው ሌሎች መረጃዎች።
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩(ለ) የተመለከተው የፊዚዚካላዊ ጥናት የሚከተሉትን መረጃዎች መያዝ አለበት፡
 - ሀ) የማህበራዊና ኢኮኖሚ ተፅዕኖ ጥናት፣
 - ለ) የፕሮጀክቱን ወጪና ገቢ ግምት፣
 - ሐ) ፕሮጀክቱ የሚቆይበትን ጊዜ፣
 - መ) የግንባታና የኢንስታሎሽን ፕሮግራምና አገልግሎት መስጠት የሚጀምርበትን ቀን።
- ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩(ሐ) የተመለከተው የአካባቢ ተፅዕኖ ጥናት የሚከተሉትን መረጃዎች መያዝ አለበት፡

- 6) “marginal generation capacity cost” means the cost associated with producing one additional unit of power expressed in kilo watt;
- 7) “marginal energy cost” means the cost associated with producing one additional unit of energy expressed in kilo watt hour;
- 8) “system generation price” means a single price of power or energy prevailing in the supply system which in effect consists of different generation technologies bearing different unit cost of generation;
- 9) “system marginal transmission capacity cost” means the cost associated with transporting and transforming one additional unit of power expressed in kilo watt;
- 10) “system marginal distribution capacity cost” means the cost associated with distributing and transforming one additional unit of power expressed in kilo watt;
- 11) “high voltage” means a voltage level above 60,000 volt;
- 12) “medium voltage” means a voltage level above 1000 but less than 60,000 volt;
- 13) “low voltage” means a voltage level up to 1000 volt;
- 14) “person” means a natural or a juridical person.

PART TWO
Electricity Operation Licenses
CHAPTER ONE
Applications for License

- 3. **General Requirements**
- 1) Any application for a license of generation, transmission, distribution and sale, as well as application for importation or exportation of electricity shall be addressed to the Agency and shall contain:
 - (a) identity and address of the applicant;
 - (b) feasibility study of the project;
 - (c) environmental impact assessment;
 - (d) documents showing the applicant’s financial situation, technical competence and experience;
 - (e) construction and installation designs, and
 - (f) such other information the Agency may determine by directives.
- 2) The feasibility study referred to in sub-article 1 (b) of this Article shall consist of the following components:
 - (a) social and economic impacts;
 - (b) estimated costs and returns of the project;
 - (c) duration of the project;
 - (d) construction and installation program and commencement date of operation.
- 3) The environmental impact assessment referred to in Sub-Article 1 (c) of this Article shall consist of the following components:

ሀ) በአካባቢ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ማናቸውንም ጉዳዮች እና እነዚህን ለማቃለል የሚያስችል እንዲሁም አካባቢውን ወደ ቀድሞው ሁኔታ ለመመለስ ወይም ለሌላ ጥቅም ለማዋል የሚያስችል ዕቅድና የሚፈናቀሉ ሰዎችን መልሶ የማቋቋሚያ ፕሮግራም።

ለ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ በፊደል ተራ (ሀ) የተመለከቱትን ዕቅዶችና ፕሮግራሞች ለመተግበር የሚያስፈልገውን ወጪ ግምት።

ሁ) የዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ እና ፲ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው፡ ማንኛውም አመልካች ለኤጀንሲው የሚያቀርባቸው መረጃዎች በምስጢር መጠበቅ አለባቸው።

ሁ. ለኤሌክትሪክ ማመንጨት ፈቃድ ስለሚቀርብ ማመልከቻ የኤሌክትሪክ ማመንጨት ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማናቸውም ማመልከቻ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፫ ከተመለከቱት አጠቃላይ ሁኔታዎች በተጨማሪ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡

- ፩. የኤሌክትሪክ መገኛውን ምንጭ፤
- ፪. ኤጀንሲው በሚወስነው ስኬል መሠረት የተዘጋጀ የፕሮጀክቱን ቦታ የሚያሳይ ካርታ፤
- ፫. የኤሌክትሪክ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም፤

ሁ. እንደአግባቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ግዢ ውል።

ሁ. ለኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ፈቃድ ስለሚቀርብ ማመልከቻ የኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፫ ከተመለከቱት አጠቃላይ ሁኔታዎች በተጨማሪ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡

- ፩. ዋናና አማራጭ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች አቋርጠው የሚያልፉባቸውን ሥፍራዎች የሚጠቁም ካርታ፤
- ፪. የማስተላለፊያ መስመሮች ጠቅላላ ርዝመትና የሚያስተላልፉት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ጭነት መጠን፤
- ፫. የሾልቴጁን ደረጃና ፍሪኩዌንሲ።

ሁ. ኤሌክትሪክ ለማከፋፈልና ለመሸጥ ፈቃድ ስለሚቀርብ ማመልከቻ

የኤሌክትሪክ ማከፋፈልና መሸጥ ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፫ ከተመለከቱት አጠቃላይ ሁኔታዎች በተጨማሪ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡

- ፩. የማከፋፈያ ጣቢያው ኤሌክትሪክ የሚያገኝበትን ምንጭ፤
- ፪. ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብለው የሚገመቱ ደንበኞችን ብዛትና የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጫ ዋጋ፤
- ፫. እንደአግባቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ግዢ ውል።

ሁ. ለኤሌክትሪክ አስመጫናት ወይም ላኪነት ፈቃድ ስለሚቀርብ ማመልከቻ

ኤሌክትሪክ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ወይም ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ የሚያስችል ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፫ ከተመለከቱት አግባብ ካላቸው አጠቃላይ ሁኔታዎች በተጨማሪ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡

- ፩. ኤሌክትሪክ ከሚያስመጣበት ወይም ከሚልክበት ሀገር ጉዳዩ ከሚመለከተው ባለሥልጣን ጋር የተደረገ ስምምነት፤
- ፪. የሾልቴጁንና የፍሪኩዌንሲውን ደረጃ፤
- ፫. እንደአግባቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ግዢ ውል።

- (a) all potential damages to the environment along with mitigation, restoration or reclamation plan including resettlement program for displaced residents;
- (b) the estimated costs of implementation of the plans and programs referred to in paragraph (a) of this Sub-Article.

4) Without prejudice to the provisions of Articles 9 and 10 of these Regulations, information provided to the Agency by any applicant shall be confidential.

4. *Application for Generation License*
Any application for a generation license shall, in addition to the general requirements stated under Article 3 of these Regulations, contain the following:

- 1) source of electricity;
- 2) map of the project site at the scale determined by the Agency;
- 3) total power capacity of the project;
- 4) power purchase contract where appropriate.

5. *Application for Transmission License*
Application for transmission license shall, in addition to the general requirements stated under Article 3 of these Regulations, contain the following:

- 1) preliminary route map of proposed main and alternative transmission lines;
- 2) total length and maximum load of transmission lines,
- 3) Standard of voltage and frequency.

6. *Application for Distribution and Sale of Electricity License*
Application for distribution and sale of electricity license shall, in addition to the general requirements stated under Article 3 of these Regulations, contain the following:

- 1) the source from which the distribution system draws electricity;
- 2) estimated number of customers to be benefited from the project and proposed price of each unit of power to be sold;
- 3) power purchase contract where appropriate.

7. *Application for Importation and Exportation License*
Application for importation or exportation license shall, in addition to the relevant general requirements stated under Article 3 of these Regulations, contain the following:

- 1) an agreement made with concerned authority of a country from which or to which electricity is imported or exported;
- 2) standard of voltage and frequency;
- 3) power purchase contract where appropriate.

ምዕራፍ ሁለት

ስለማመልከቻ ምዝገባና ማስታወቂያ

፩. **ማመልከቻን ስለመመዝገብ**
እያንዳንዱ ማመልከቻ በዚህ ደንብ ምዕራፍ አንድ መሠረት በትክክለኛው ፎርም ተሟልቶ ሲቀርብ ኤጀንሲው ለዚህ ተግባር ባዘጋጀው መዝገብ ላይ እንደአቀራረቡ ቅደም ተከተል ወዲያው ይመዘገባል። እያንዳንዱ አመልካችም የምዝገባውን ቀንና ቁጥሩን የሚገልጽ ደረሰኝ ይሰጣል።

፪. **ማመልከቻን ስለማስታወቅ**

፩. ፈቃድ ለማግኘት የቀረበው ማመልከቻ ማስታወቂያ በሀገሪቱ ውስጥ ሰፊ ስርዓት ባላቸው ጋዜጦች በሁለት ተከታታይ እትሞች እንዲወጣ ኤጀንሲው ማመልከቻው በተመዘገበ በሦስት የሥራ ቀናት ውስጥ ማስታወቂያውን ለሚመለከተው አሳታሚ ይልካል።

፪. ማስታወቂያው የፈቃዱን ዓይነት፣ ዓላማና የፈቃዱን ሥፍራ የሚገልጽና የካርታ ቅጂዎች የሚታዩበትን ወይም የሚገዙበትን አድራሻና ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚል ማናቸውም ሰው ያለውን ተቃዋሚ ወይም አስተያየት የሚያቀርብበትን የኤጀንሲውን አድራሻ የሚገልጽ መሆን አለበት።

፫. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ደንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ማስታወቂያው ለሦስት ተከታታይ ቀናት በሬዲዮና በቴሌቪዥን መነገር አለበት።

፬. አመልካቹ ለማስታወቂያው የሚያስፈልጉትን ወጭዎች በሙሉ ይሸፍናል።

፭. **የካርታዎችን ቅጂዎች በይፋ እንዲታዩ ስለማድረግ**

አመልካቹ የፈቃዱን ሥፍራ የሚያሳዩት የካርታ ቅጂዎች በይፋ እንዲታዩ በኤጀንሲው በ.ሮና ፈቃዱ በተጠየቀበት አካባቢ ባለ የከተማ መስተዳድር ጽ/ቤት ማስቀመጥ አለበት።

፮. **መቃወሚያዎችን ስለማቅረብ**

፩. ማንኛውም ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚል ሰው ማስታወቂያው በጋዜጣ ለመጨረሻ ጊዜ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለ-ትጅ ቀናት ውስጥ በተጠየቀው ፈቃድ ላይ ያለውን ተቃዋሚ ወይም አስተያየት ከነምክንያቶቹ በጽሁፍ ለኤጀንሲው ሊያቀርብ ይችላል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የቀረበ መቃወሚያ ውድቅ ከተደረገ፣ ኤጀንሲው ውሳኔውን ከነምክንያቱ በጽሁፍ ገልጾ ለተቃዋሚው እንዲደርሰው ያደርጋል።

፯. **ማመልከቻን ስለማሻሻል**

ማመልከቻውን ለማሻሻል የሚፈልግ ማናቸውም አመልካች ማሻሻያውን ለኤጀንሲው በጽሁፍ ማቅረብ አለበት። የዚህ ምዕራፍ ደንጋጌዎች በቀረበው ማሻሻያ ላይም ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ምዕራፍ ሦስት

ፈቃድ ስለመስጠትና ስለመከልከል

፲. **ፈቃድ ስለመስጠት**

፩. በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲፩ በተጠቀሰው የጅ ቀናት ጊዜ ውስጥ በማመልከቻው ላይ ምንም ዓይነት መቃወሚያ ካልቀረበና ኤጀንሲው በአመልካቹ የተጠየቀው ፈቃድ የሚያስከትላቸውን ግዴታዎች ለመወጣት የሚያስችል የፋይናንስ ምንጭ ፣ የቴክኒክ ችሎታና ልምድ አመልካቹ ያለው መሆኑን ሲያምንበት የተወሰነውን ክፍያ በማስከፈል በ፴ ቀናት ውስጥ ፈቃዱን ይሰጣል።

CHAPTER TWO

Registration And Advertisement of Application

8. **Registration of Application**
Each application for license, if complete and in the proper form as provided in Chapter One of these Regulations, shall immediately be registered in the register maintained in the office of the Agency for such purpose in the order received, and each applicant shall upon such registration be given a receipt indicating the date and number thereof.

9. **Advertisement of Application**

1) The Agency shall, within three working days after the registration of an application of license, send notice of the application to the concerned publishers for publication on two successive issues of news papers which have wider circulation in the country.

2) The advertisement shall describe the type, purpose and area of license and shall give the address of the offices where copies of maps may be inspected or purchased, and shall specify the address of the Agency to which an objection or comment may be forwarded by any interested person.

3) Without prejudice to the provisions of Sub-Articles (1) and (2) of this Article, the advertisement shall be announced on the Radio and TV for three consecutive days.

4) The applicant shall bear costs necessary for such an advertisement.

10. **Deposition of Copies of Maps for Public Inspection**

The applicant shall deposit copies of the maps of the proposed area of license for public inspection at the office of the Agency and the municipality of proposed area of license.

11. **Lodging of Objections**

1) Within 60 days from the last publication of the advertisement on the newspaper any interested person may file at the office of the Agency a written objection against the proposed license or may forward any comment stating the reasons thereof.

2) If an objection filed by any person pursuant to Sub-Article (1) of this Article is rejected, the Agency shall so notify the person in writing setting the reasons for decision.

12. **Amendment of Application**

If an applicant desires to make any amendment to his application, he shall submit a written application to the Agency. Such application shall also be subject to the provisions of this Chapter.

CHAPTER THREE

Issuance and Refusal of License

13. **Grant of License**

1) If, upon the expiry of the 60 days period specified under Article 11 of these Regulations no objection to the application has been filed at its office, the Agency shall, upon payment by the applicant of the prescribed fees, grant the requested license within 30 days; provided, however, that no license shall be granted unless the Agency is satisfied that the applicant has the necessary financial resource, technical competence and experience to meet the obligations relating to the license requested.

፪. በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲፩ መሠረት በማመልከቻው ላይ ተቃውሞ ከቀረበ ፈቃድ የመስጠቱ ሂደት ማመልከቻው በኤጀንሲው ከተመዘገበ ከ፩፻፳ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በተቃውሞው ላይ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ ይዘገያል ። የተሰጠው ውሳኔ ተቃውሞውን ውድቅ የሚያደርግ ከሆነ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አመልካቹ ወዲያውኑ ፈቃድ ይሰጠዋል ።

፫. አመልካቹ አግባብ ባለው የኢንቨስትመንት ሕግ መሠረት ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈቀድለት ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ መሠረት ፈቃድ አይሰጠውም ።

፲፬. ፈቃድን ስለመከለስ

፩. ኤጀንሲው የቀረበው ማመልከቻ ወይም ተያይዞ የቀረበው መረጃ ወይም የአመልካቹ የፋይናንስ አቅም፣ የቴክኒክ ችሎታና ልምድ በቂ አይደለም ብሎ ከወሰነ ይህንን ከነምክንያቱ ለአመልካቹ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት ።

፪. አመልካቹ የሚደግፉትን መረጃዎች ለማቅረብ እንዲችል ኤጀንሲውን የማማከር ዕድልና የቀረበበትን ተቃውሞ ለመቋቋም ከ፴ ቀናት ያላነሰ ጊዜ ይሰጠዋል ፤ እንዲሁም ማመልከቻውን የማረም ወይም የማሟላት መብት ይኖረዋል።

፫. አመልካቹ የኤጀንሲውን ምክር ካገኘና የተሰጠው ጊዜ ካለፈም በኋላ ኤጀንሲው ማመልከቻው ወይም የቀረበው መረጃ ወይም የአመልካቹ ችሎታ የጠየቀውን ፈቃድ ለመስጠት የማያበቃ መሆኑን ሲያምንበት ይህንን ለአመልካቹ በጽሁፍ ያሳውቀዋል ።

፲፭. የፈቃድ ቅጅ ስለመስጠትና ስለመተካት

፩. ባለፈቃዱ የተወሰነውን ክፍያ በመክፈል አንድ ወይም ተጨማሪ የፈቃዱን ቅጂዎች እንዲሰጠው ሊጠይቅ ይችላል ። ኤጀንሲውም ጥያቄው እንደደረሰው የፈቃዱን የተረጋገጠ ቅጂ አዘጋጅቶ መስጠት አለበት ።

፪. ባለፈቃዱ የተወሰነውን ክፍያ ከፍሎ የጠፋበትን ወይም የተበላሸበትን ፈቃድ ምትክ እንዲሰጠው ኤጀንሲውን ሊጠይቅ ይችላል ። ኤጀንሲውም ጥያቄው እንደደረሰው የጠፋውን ወይም የተበላሸውን ፈቃድ ምትክ አዘጋጅቶ መስጠት አለበት ።

፲፮. ፈቃድ ስለማስተላለፍ

ማንኛውም ባለፈቃድ በአዋጁ አንቀጽ ፲፪ ድንጋጌዎች መሠረት ፈቃዱን ሊያስተላልፍ ይችላል ፤ ሆኖም ፈቃዱ የሚተላለፍለት ሰው በፈቃዱ የተመለከቱትን ግዴታዎች ለመወጣት የሚያስችል ብቃት ያለው መሆን አለበት ።

፲፯. ፈቃድ ስለማሻሻል

ማንኛውም ባለፈቃድ ፈቃዱን ለማሻሻል ከፈለገ ለኤጀንሲው በጽሁፍ ያመለክታል ። በማመልከቻው ላይም የዚህ ክፍል ምዕራፍ ሁለት ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ ።

፲፰. ስለፈቃድ ዘመንና እድሳት

፩. በአዋጁና በዚህ ደንብ መሠረት የሚሰጥ ፈቃድ ጸንቶ የሚቆይበት ዘመን በፕሮጀክቱ ዕድሜ ላይ የተመሠረተ ሆኖ ጣሪያው እንደሚከተለው ይሆናል ፡-

- ሀ) ለኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፈቃድ ፵ ዓመት
- ለ) ለኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ፈቃድ ፶ ዓመት
- ሐ) ለኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈልና መሸጥ ፈቃድ ፶ ዓመት

2) Where an objection to the application has been filed pursuant to Article 11 of these Regulations, the granting of license shall be deferred pending a decision by the Agency within 120 days from the registration. If the decision of the Agency is against the submitted objection, then, a license shall be issued to the the applicant subject to sub-article (1) of this Article.

3) No license shall be issued under these regulations unless the applicant is eligible to invest in the sector pursuant to the provisions of the relevant investment law.

14. Refusal of License

1) If the Agency determines that the application or the information supplied or the qualifications, experience or financial capacity of the applicant in connection with the proposed license is materially inadequate, it shall so notify the applicant in writing setting the reasons of the decision.

2) The applicant shall be permitted to consult with the Agency in order to provide all evidence in support of his position, shall be afforded a time not less than 30 days to overcome the objection of the Agency, and shall also be entitled to amend or complete his application.

3) If, following such consultation and expiry of such time, the Agency still believes that the application or the information supplied or the qualifications of the applicant are materially inadequate to justify the grant of a license, it shall notify same to the applicant in writing.

15. Replacement and Issuance of Copies of Licenses

1) The licensee may, upon the payment of the prescribed fees, request the Agency to issue one or more copies of his license. Upon receiving such request, the Agency shall issue such certified copies to the licensee.

2) The licensee may, upon the payment of the prescribed fees, apply to the Agency for the replacement of his license which has been lost or destroyed. Upon receiving such application the Agency shall issue replacement of such license to the licensee.

16. Transfer of License

Any licensee may transfer his license pursuant to Article 12 of the Proclamation; provided, however, that the transferee has the required competence to fulfill the obligations of the license.

17. Amendment of License

If a licensee desires any amendment to be made to his license, he shall submit a written application to the Agency. Such application shall also be subject to the provisions of Chapter Two of this Part.

18. Duration and Renewal of License

1) The duration of a license issued pursuant to the provisions of the Proclamation and these Regulations shall be based on the life of the project; provided, however, that the maximum duration shall not exceed the following:

- (a) for hydro power generation license 40 years
- (b) for transmission license 50 years
- (c) for distribution and sale license 50 years

መ) ለኤሌክትሪክ አስመዘኔነት ወይም ላኪነት ፈቃድ ፲ ዓመት
፪. ከጋደድ ውጭ ለሌሎች ኃይል ማመንጫዎች የፈቃድ ዘመን ጣሪያ በሚኒስቴሩ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል ።

፫. ማናቸውም ባለፈቃድ ፡

ሀ) የፈቃዱ ዘመን ከማለቁ ሁለት ዓመት በፊት ፈቃዱ እንዲታደስለት ከጠየቀ ፡

ለ) የአዋጁን ፡ የዚህን ደንብና በእነዚህ መሠረት የሚወጡ መመሪያዎችን በመተላለፍ ፈቃዱን ለመሰረዝ የሚያበቃ ጥፋት ካልፈጸመ ፡ እና

ሐ) የሥራውን ደረጃ የኤሌክትሪክ ኢንዱስትሪ በወቅቱ በደረሰበት ዘመናዊ ቴክኖሎጂና አጠቃላይ ተቀባይነት ባለው የአሠራር ልምድ ለማሳደግ ከተስማማ ፡ ፈቃዱ በተከታታይ ሊታደስለት ይችላል ፡ ሆኖም እያንዳንዱ የአድሳት ዘመን ከፈቃዱ የመጀመሪያ ዘመን ግማሽ በላይ ሊሆን አይችልም ።

፬. የዚህ ክፍል ምዕራፍ ሁለት ድንጋጌዎች በፈቃድ እድገት ላይም ተፈጻሚ ይሆናሉ ።

፲፱. ፈቃድን ስለመሰረዝ

የአዋጁ አንቀጽ ፲፱(፪) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ባለፈቃዱ ከሚከተሉት ጥፋቶች አንዱን ከፈጸመ ፈቃዱ ሊሰረዝበት ይችላል ፡

፩. የቴክኒክ ደረጃዎችን ካልጠበቀ ፡ የደንበኝነት መመሪያዎችንና የአካባቢ ጥበቃ ሕጎችን ካላከበረ ፡

፪. የታሪፍ ደንቦችን ካላከበረ ፡

፫. ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት በሌለበት ሁኔታ የኤሌክትሪክ አቅርቦትን በተደጋጋሚ ካቋረጠ ፡ ከቀነሰ ወይም ካቆመ ።

፳. ስለፈቃድ መቋረጥ

፩. ፈቃድ በሚከተሉት ሁኔታዎች ይቋረጣል ፡

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲፰ መሠረት ሳይታደስ ከቀረ፡

ለ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲፱ ድንጋጌዎች መሠረት በኤጀንሲው ከተሰረዘ ፡

ሐ) የወራሾች መብት እንደተጠበቀ ሆኖ ባለፈቃዱ ከሞተ ወይም ባለፈቃዱ የንግድ ድርጅት ሲሆን ከፈረሰ ወይም የመክሰር ውሳኔ ከተሰጠበት ።

፪. ፈቃዱ ሲቋረጥ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቱ ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ለማድረግ የግድ አስፈላጊ የሆኑ የባለፈቃዱን የኤሌክትሪክ ተቋሞች መንግሥት ከመጽሐፍ ወይም ከመተኪያ ዋጋቸው አነስተኛ በሆነው ስሌት ላይ የተመሠረተ የካሣ ክፍያ በማሰብ ሊወሰድ ይችላል ።

፫. ተቋሞቹ ከአገልግሎት ውጭ በመሆናቸው መንግሥት ሊወስዳቸው ካልፈለገ ባለፈቃዱ በራሱ ውጭ ተቋሞቹን ማስወገድ አለበት።

፳፩. ስለፈቃድ ክፍያዎች

፩. የኤሌክትሪክ ሥራ ፈቃድ ለማውጣት የሚጠይቅ ማንኛውም አመልካች የፈቃድ ማመልከቻው ሲመዘገብ በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚጠየቀውን የፈቃድ ክፍያ ፳ ፕሮሰንት በቅድሚያ ይከፍላል፤ ሆኖም አመልካቹ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲፱ መሠረት ፈቃድ የሚከለክል ከሆነ ክፍያው አይመለስለትም።

(d) for importation or exportation license 10 years

2) The maximum duration of license for non-hydro power generation plants shall be determined by directives of the Ministry.

3) A license may be renewed for successive periods if the licensee:

(a) has made an application to that effect two years prior to the expiry of the license;

(b) is not in breach of any provisions of the Proclamation, these Regulations and directives issued hereunder which constitutes grounds for revocation of his license; and

(c) has agreed to upgrade his operations in accordance with latest technology generally accepted in the power industry; provided, however, that the duration of each renewal shall not exceed half of the initial period of the license.

4) Renewal shall be subject to the provisions of Chapter Two of this Part.

19. Revocation of License

Without prejudice to the provisions of Article 14(2) of the Proclamation, a license may be revoked when a licensee commits any one of the following infractions:

1) failure to comply with technical standards, safety requirements and environmental laws;

2) failure to comply with tariff regulations;

3) repeated interruption, reduction or termination of electricity supply in the absence of force majeure.

20. Termination of License

1) A license shall terminate if:

(a) it expires without being renewed pursuant to the provisions of Article 18 of these Regulations;

(b) it is revoked by the Agency pursuant to the provisions of Article 19 of these Regulations;

(c) without prejudice to the right of heirs, the licensee dies or where the licensee is not a natural person, it is liquidated or declared bankrupt.

2) Upon termination of a license, the government may take over, in consideration of compensation on the basis of book value or replacement cost whichever is the lower, the facilities of the licensee which are absolutely necessary to continue, without interruption, the supply of electric power.

3) If the government does not desire to take over the facilities due to their being unoperational, the licensee shall remove such facilities at its own cost.

21. License Fees

1) Any applicant for electricity operation license shall, upon the registration of his application, pay in advance 20% of the license fees to be paid under this Article; provided, however, that such payment shall not be refundable upon refusal of license under Article 14 of these Regulations.

- ፪. ለኤሌክትሪክ ማመንጨት ፈቃድ የሚጠየቀው ክፍያ በእያንዳንዱ ኪሎ ዋት ብር ፩ ይሆናል፤ ሆኖም ዝቅተኛው ክፍያ ብር ፩ ሺ ይሆናል።
- ፫. ለኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ፈቃድ የሚጠየቀው ክፍያ በእያንዳንዱ ሰርኪዩት ኪሎ ሜትር ብር ፳ ይሆናል፤ ሆኖም ዝቅተኛው ክፍያ ብር ፪ ሺ ይሆናል።
- ፬. ለኤሌክትሪክ ማከፋፈልና መሸጥ ፈቃድ የሚጠየቀው ክፍያ በእያንዳንዱ ኪሎ ቮልት አምፐር የትራንስፎርመር አቅም ብር ፪ ይሆናል፤ ሆኖም ዝቅተኛው ክፍያ ብር ፩ ሺ ይሆናል።
- ፭. ለኤሌክትሪክ አስመዳኝነት ወይም ላኪነት ፈቃድ የሚጠየቅ ክፍያ በሚጋዋት ሰዓት ብር ፩ ይሆናል፤ ሆኖም ዝቅተኛው ክፍያ ብር ፪ ሺ ይሆናል።
- ፮. ፈቃድን ለማሻሻል ወይም ለማሳደስ የሚጠየቀው ክፍያ ለፈቃዱ ማውጫ የሚጠየቀው ክፍያ ፶ ፐርሰንት ይሆናል።
- ፯. ፈቃድ ለማስተላለፍ የሚጠየቀው ክፍያ ለፈቃዱ ማውጫ የሚጠየቀው ክፍያ ፳ ፐርሰንት ይሆናል።
- ፰. የፈቃድ ቅጅ ወይም ምትክ ለመስጠት የሚጠየቀው ክፍያ ብር ፩፻፶ ይሆናል።

ክፍል ሦስት

የባለፈቃዶች እና የደንበኞች ግዴታዎች

፳፪. የባለፈቃዶች መብት

ባለፈቃዶች የሚከተሉት መብቶች ይኖሯቸዋል፡

- ፩. የኤሌክትሪክ ሥራዎችን ለማካሄድ በፈቃዱ ወደተሸ ፈነው ክልል የመግባት፤
- ፪. የዚህን ደንብ ድንጋጌዎችና በዚህ ደንብ መሠረት የወጡ መመሪያዎችን ለሚጥሱ ደንበኞች ማስጠንቀቂያ በመስጠት የኤሌክትሪክ አቅርቦትን የማቋረጥ፤
- ፫. የደንበኞችን የኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን የመመርመር።

፳፫. የባለፈቃዶች ግዴታ

ባለፈቃዶች የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሯቸዋል፡

- ፩. በአዋጁ ፣ በዚህ ደንብና በነዚህ መሠረት በሚወጡ መመሪያዎች እና በፈቃዱ በተመለከቱት ግዴታዎች መሠረት የኤሌክትሪክ ሥራዎችን ማካሄድ፤
- ፪. የሰውን ሕይወት ፣ የንብረትና የአካባቢን ደገንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን የመውሰድ፤
- ፫. ለደንበኞች የማያቋርጥ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የመስጠት፤
- ፬. በፈቃዱ ክልል የሚገኙ አዲስ ደንበኞች የሚያቀርቡትን የአገልግሎት መስመር የማስቀጠል ጥያቄ በፍጥነት የማስተናገድ፤
- ፭. ኤሌክትሪክ ከመቋረጡ በፊት ለደንበኞች የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ የመስጠት፤
- ፮. በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ የተመለከቱት ኤሌክትሪክ ለማቋረጥ የሚያስችሉ ምክንያቶች እንደተወገዱ የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን ወዲያውኑ የመጀመር፤
- ፯. ስለ ኤሌክትሪክ አጠቃቀም ለደንበኞች አስፈላጊውን መመሪያ የመስጠት፤
- ፰. ደንበኞች ለሚያቀርቡት አቤቱታ ወዲያውኑ ምላሽ የመስጠት፤

- 2) Fees to be paid for generation license shall be Birr 1.00 per kilowatt; provided, however, that minimum fees shall be Birr 1000.
- 3) Fees to be paid for transmission license shall be Birr 20 per circuit kilo meter; provided, however, that minimum fees shall be Birr 2000.
- 4) Fees to be paid for distribution and sale license shall be Birr 2 per kilo volt ampere of transformer capacity; provided, however, that minimum fees shall be Birr 1000.
- 5) Fees to be paid for import or export of electricity license shall be Birr 1.00 per megawatt hour; provided, however, that minimum fees shall be Birr 2000.
- 6) The fee to be paid for the amendment or renewal of a license shall be 50% of the fee required for the issuance of such license.
- 7) The fee to be paid for the transfer of a license shall be 20% of the fee required for the issuance of such license.
- 8) Fees to be paid for issuance of copies or replacement of license shall be Birr 150.

PART THREE

Rights and Obligations of Licensees and Customers

22. Rights of Licensees

Licensees shall have the following rights:

- 1) to enter the land covered by the license to undertake electricity operations;
- 2) to issue warnings and disconnect electricity of customers who violate any provision of these Regulations and directives issued hereunder;
- 3) to inspect the electricity installations of customers.

23. Obligations of Licensees

Licensees shall have the following obligations:

- 1) to carry out electricity operations in accordance with the provisions of the Proclamation, these Regulations and directives issued thereunder and the terms and conditions of the license;
- 2) to take proper measures in order to protect human life, property and the environment;
- 3) to supply electricity to customers on regular basis;
- 4) to respond promptly to connection demand of new customers within its license area;
- 5) to give advance notice to customers before each interruption of electric power;
- 6) to resume electricity service as soon as the reasons for the interruption stated under Article 16 of the Proclamation ceases to exist;
- 7) to provide customers with the necessary guidance on the use of electricity;
- 8) to respond promptly to customers' complaints;

- ሀ. የቅጥር ፡ የገንዘብ ፡ የንግድና ሌሎች የሂሳብ መዘገብ ብትና ስለኤሌክትሪክ ሥራዎች ሪከርዶች የመያዝና በመመሪያ በሚወሰነው መሠረት በየወቅቱ ሪፖርት የማቅረብ ፡
- ለ. ማንኛውንም መዘገብ ብትና ሪከርዶችን ለኤጀንሲው ምርመራ የማቅረብ ፡
- ሐ. ለኤሌክትሪክ ሥራ አስፈላጊ የሆነውን ሥልጠናና ትምህርት ለሠራተኞቻቸው የመስጠት ፡
- ከ. በዋጋቸው ተወዳዳሪና በጥራታቸው ተመጣጣኝ ደረጃ ላላቸው ፡ በሚፈለገውም መጠን ለሚገኙ የሀገር ውስጥ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ቅድሚያ የመስጠት።

፳፱. የደንበኞች መብት
 ደንበኞች የሚከተሉት መብቶች ይኖሯቸዋል ፡

- ፩. ከባለፈቃዶች ያልተቋረጠ ፡ ከአደጋ የተጠበቀና ጥራት ያለው የኤሌክትሪክ አቅርቦት የማግኘት ፡
- ፪. የኤሌክትሪክ አገልግሎትን የሚመለከቱ አቤቱታዎችን እንደ ነገሩ አግባብነት ለባለፈቃዱ ወይም ለኤጀንሲው የማቅረብ ።

፳፺. የደንበኞች ግዴታ
 ደንበኞች የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሯቸዋል ፡

- ፩. ስለኤሌክትሪክ አጠቃቀም የሚሰጡ ማስታወቂያዎችንና መመሪያዎችን የማክበር ፡
- ፪. የኤሌክትሪክ አገልግሎት ፡ ጥገና ፡ ምርመራና የቆጣሪ ንባብ ሥራዎች ሲካሄዱ አስፈላጊውን ትብብር የማድረግ ፡
- ፫. ማንኛውም የኤሌክትሪክ ብልሽት ሲያጋጥም ወዲያውኑ ለባለፈቃዱ የማሳወቅ ።

ከፍል አራት ፡
ስለ ኤሌክትሪክ ዋጋና ታሪፍ

፳፮. አጠቃላይ መርህ

- ፩. የኤሌክትሪክ ዋጋ አተማመን ሀብትን በብቃት በመጠቀም መርህ ላይ ተመስርቶ ተጠቃሚዎችና አምራቾች ተጨማሪ የኢነርጂ ምርትና ፍጆታ የሚያስከትለውን ትክክለኛውን የፍጆታና የማምረቻ ዋጋ በሚያገኙበት መልክ ይከናወናል ።
- ፪. በደንበኞች ላይ የሚጣለው የአቅርቦት ዋጋ በሲስተሙ ላይ ከሚያስከትለው የወጪ ተጽዕኖ አንፃር ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ ሆኖ የኢነርጂ አጠቃቀሙን በተቻለ መጠን ምርቱን ለማስገኘት ከሚወጣው ወጪ አንፃር ሚዛናዊ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ይሆናል።
- ፫. የዋጋ ተመኑ በቂና ቀጣይነት ያለው የመዋዕለ ንዋይ ምንጭ ለማስገኘትና አስተማማኝ አገልግሎት ለማቅረብ የሚያስችል ሆኖ ፡ የአገልግሎት ብቃትን ለማሻሻል የሚያስችል የዋጋ አተማመን ሥርዓት መያዝ አለበት ።
- ፬. ዝርዝር የታሪፍ መደቦች አወጣጥ የአፈጻጸም ችግሮችን ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ እንዲያስችል በተቻለ መጠን ያልተወሳሰበ እንዲሆን ይደረጋል ።

፳፯. የዋጋ አተማመን አጠቃላይ ስልቶች

- ፩. ለጅምላም ሆነ ለቸርቻሮ ተጠቃሚዎች የኢነርጂና የኃይል አቅርቦት ዋጋ የሚተመነው ፡
 - ሀ) በሲስተሙ ላይ የተወሰነ ተጨማሪ ኃይል ወይም ኢነርጂ ለማመንጨት በሚደረገው ወጪ ፡ እና

- 9) to keep all employment, financial, commercial and other books and records as well as records of electricity operations, and submit reports periodically as determined by directives;
- 10) to make available to the Agency all books and records for inspection;
- 11) to give employees the training and education necessary for electricity operations;
- 12) to give preference to domestic goods and services, where they are readily available at competitive price and are of comparable quality.

24. Rights of Customers

Customers shall have the following rights:

- 1) to require the provision of regular, safe and quality electricity services from licensees;
- 2) to submit to the licensee or the Agency, as may be appropriate, any complaints related to electricity services.

25. Obligations of Customers

Customers shall have the following obligations:

- 1) to comply with notices and instructions on the use of electricity;
- 2) to facilitate the installation, repair, inspection and meter reading of electricity;
- 3) to promptly notify the licensee of any irregularities of electricity.

PART FOUR

Electricity Price and Tariff

26. General Principles

- 1) Electricity pricing shall be based on the principle of efficient allocation of resources where customers and producers receive the true costs associated with consuming and producing one additional unit of energy respectively.
- 2) The price that customers get charged for shall be computed in consideration of the cost incurred by the total system, and the energy consumption shall, as much as possible, be made fair taking the production cost into account.
- 3) The rate level shall be made sufficient enough to support continuing investments and sustainable services, and shall include a system of pricing that guarantees an improved service efficiency.
- 4) Tariff structures shall be kept simple enough to avoid or minimize implementation difficulties.

27. General Pricing Approach

- 1) Price for supplying energy and power to retail or bulk customers shall, subject to adjustments to meet financial requirements to be defined as necessary, be determined on the basis of:
 - (a) the system marginal cost; and

ለ) በሲስተሙ የከፍተኛ ውጤታማነት ዕቅድ ፡
ላይ የተመሠረተ ሆኖ አስፈላጊ ነው ተብሎ
በሚወሰነው ገደብ የፋይናንስ ፍላጎትን ሊያሟላ
በሚችል መልኩ ሊሰተካከል ይችላል ።

፪. ከብሔራዊ ግሪድ ውጭ ለሚደረግ የዋጋ አተማመን
በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ስልት
በቴክኒካዊ ምክንያት ተግባራዊ ሊሆን የማይችል ሲሆን
የአቅርቦት ዋጋ አተማመን ፡

- ሀ) በአማካይ የአቅርቦት ዋጋ ፡ እና
- ለ) ተቀባይነት ባለው የትርፍ መጠን ፡
ላይ ይመሠረታል ።

፳፭. የማመንጫ ዋጋ አተማመን

፩. በብሔራዊ ግሪድ ሲስተም ውስጥ የኃይል ማመንጫ
ዋጋ አተማመንን በሚመለከት ፡

ሀ) ማርጅናል የኃይል ማመንጫ ዋጋ የሚተመነው
የሲስተሙን ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት ለመሸፈን
ይችላል ተብሎ በሚገመት ከፍተኛ ብቃት ባለው
የማመንጫ ተቋም ዋጋ ላይ ተመስርቶ ይሆናል ፡

ለ) የኢነርጂ ዋጋ የሚተመነው ቋሚ የሲስተም
ጭነትን ለመሸፈን ይችላል ተብሎ በሚገመተው
ከፍተኛ ብቃት ባለው የማመንጫ ተቋም ዋጋ
ላይ ተመስርቶ ይሆናል ፡

ሐ) ለውኃ ኃይል ማመንጫ ማርጅናል የኢነርጂ ዋጋ
የሚተመነው ከአጠቃላይ ወጪው ላይ የኃይል
አቅርቦት ዋጋ ተቀንሶ በሚቀረው ዋጋ ላይ
በመመስረት ይሆናል ።

መ) በነዳጅ የሚንቀሳቀስ የኃይል ማመንጫ ወጪ
እንዲሁም በጅምላ ግዥ የሚገኝ የኃይልና
የኢነርጂ ዋጋ በማመንጨት ዕቅድ ላይ በመመ
ስረት ተተምኖ በሲስተሙ የማመንጨት ዋጋ
ላይ ይከፋፈላል ።

፪. ከብሔራዊ ግሪድ ሲስተም ውጭ የማመንጫ ዋጋ
አተማመንን በሚመለከት ፡

ሀ) ማርጅናል የማመንጫ አቅም ዋጋ የሚተመነው
የገበያውን ፍላጎት ሊሸፍን በሚችል ከፍተኛ
ብቃት ባለው የማመንጫ ተቋም ዋጋ ላይ
ተመስርቶ ይሆናል ።

ለ) ለአያንዳንዱ የማመንጫ ተቋም ማርጅናል
የኢነርጂ ዋጋ ይተመናል ፡

ሐ) ለአንስተኛ የውኃ ኃይል ማመንጫ ተቋማት
እንደ አግባብነቱ በብሔራዊ ግሪድ ሲስተም
ውስጥ ላሉት ለከፍተኛ የውኃ ኃይል ማመንጫ
ተቋማት የሚሠራበት የዋጋ አተማመን ሊወሰድ
ይችላል ፡

መ) ለየማመንጫው የተተመነው ዋጋ በአቅርቦት
ክልል ውስጥ ለማመንጨት በታቀደው
የኢነርጂ መጠን አኳያ በአቅርቦቱ አጠቃላይ
ዋጋ ላይ እንዲበተን ይደረጋል ፡ ይህ ዋጋ
እንደአስፈላጊነቱ በየጊዜው በኤጀንሲው ይገ
መገማል ፡

(b) optimum system planning.

2) Where the approach stated under Sub-Article
(1) of this Article becomes inapplicable to
pricing outside the national grid system due to
technical reasons, such pricing shall be based
on:

- (a) average cost of supply; and
- (b) an acceptable rate of return on invest-
ment.

28. Generation Pricing

1) With regard to generation pricing within the
national grid system:

(a) the most efficient generation facility
identified to meet the system's peak
demand shall constitute the base for
marginal generation capacity cost;

(b) the most efficient generation facility
identified to meet the system's base load
shall provide the base for computation
of energy price;

(c) marginal energy cost shall, in the case of
hydro power plants, be computed on the
basis of the cost which is not attributed to
capacity;

(d) generation cost of thermal plants and
wholesale purchase price of power and
energy shall be computed on the basis of
planned generation and shall be dis-
tributed on the system generation price.

2) With regard to generation pricing outside the
national grid system:

(a) the most efficient generation facility
used to meet the system demand shall
constitute the base for determining the
marginal generation capacity cost;

(b) marginal energy cost shall be computed
for each generation facility;

(c) for cases of small hydro power plants
similar approach may be used as in the
case of large hydro power plants in the
national grid system;

(d) generators' specific prices shall be
spread over the system generation price
on the basis of planned generation
within the system; and, where ap-
propriate, frequent review of such price
by the Agency shall be maintained.

ሠ) በነዳጅ ኃይል የሚሠሩ የኃይል ማመንጫዎች በበቂ ደረጃ የሚገኙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚያስችል ተገቢ የማበረታቻና የመቅጫ ስልቶች በዋጋ አተማመኑ እንዲካተቱ ይደረጋል።

ቸ. ከግል አምራቾች በጅምላ የሚገዛ ኃይልና ኢነርጂ ዋጋ ኤጀንሲው በሚያጸድቀው የግዢ ውል መሠረት የሚተመን ሆኖ ወደ ተጠቃሚ ደንበኞች በቀጥታ የሚተላለፍ ይሆናል።

ጸ፱. የኃይል ማስተላለፊያ ዋጋ አተማመን

፩. በብሔራዊ ግሪድ ሲስተም ውስጥ የኃይል ማስተላለፊያ ዋጋ አተማመንን በሚመለከት ፡ የሲስተም ማርጅናል ማስተላለፊያ አቅም ዋጋ ለማስተላለፊያ ዋጋ አተማመን መሠረት ይሆናል።

፪. ከብሔራዊ ግሪድ ሲስተም ውጭ የኃይል ማስተላለፊያ ዋጋ አተማመንን በሚመለከት ፡ የሲስተም የኃይል ማስተላለፊያ ዋጋ የሚተመነው በሂሳብ አያያዝ በተደረሰበት ግምታዊ ወይም የተረጋገጠ ወጪ እና ተቀባይነት ባለው የትርፍ መጠን ላይ ተመስርቶ ይሆናል ።

፴. የኃይል ማከፋፈያ ዋጋ አተማመን

፩. በብሔራዊ ግሪድ ሲስተም ውስጥ የኃይል ማከፋፈያ ዋጋ አተማመንን በሚመለከት ፡ የሲስተም ማርጅናል የማከፋፈል አቅም ዋጋ ለማከፋፈያ ዋጋ አተማመን መሠረት ይሆናል ።

፪. ከብሔራዊ ግሪድ ሲስተም ውጭ የኃይል ማከፋፈያ ዋጋ አተማመንን በሚመለከት ፡ የሲስተም የኃይል ማከፋፈያ ዋጋ የሚተመነው በሂሳብ አያያዝ በተደረሰበት ግምታዊ ወይም የተረጋገጠ ወይም እና ተቀባይነት ባለው የኢንቨስትመንት ምላሽ መጠን ላይ ተመስርቶ ይሆናል ።

፫. በደንበኞች ላይ ተፈጻሚ የሚሆነው ታሪፍ የሚወሰነው በሚጠቀሙበት ሾልቲጅ ደረጃ ተሰልቶ በሚገኘው የማከፋፈያ ወጪ ላይ የማመንጫና የማስተላለፊያ ወጪዎች ተደምረውበት ይሆናል ።

፴፩. ሌሎች ክፍያዎች

፩. የኃይልና ኢነርጂ ቆጣሪ ወጪዎችና የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ወጪዎች ለደንበኞች አገልግሎት ዋጋ አተማመን መሠረት ይሆናሉ ።

፪. የማስቀጠያ ክፍያ አዲስ የኃይል ጥያቄን ለደንበኛ ለማቅረብ በሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ ላይ የሚመሠረት ይሆናል ።

፫. የሪአክቲቭ ፍጆታ ክፍያ ፍጆታው በሚፈጸምበት ሾልቲጅ ደረጃ የአያንዳንዱ የሪአክቲቭ ፍጆታ ከሚፈጥረው የተጨማሪ አቅም ዋጋ ጋር እንዲገናዘብ ይደረጋል ።

፬. ሌሎች እንደአስፈላጊነቱ የሚፈጸሙ ክፍያዎች በባለፈ ቃዶችና በደንበኞች መካከል የሚደረጉ ስምምነቶችን መሠረት በማድረግ ይፈጸማሉ ።

፴፪. ስለ አሠራር ብቃት መለኪያዎችና ስለዋጋ ትመና ሥርዓት

፩. የኤሌክትሪክ አቅርቦትን የማሻሻል ዕድሎችን ለመጠቀም የሚያገለግሉና በአቅርቦት ዋጋዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሰከትሉ የሚችሉ የማመንጫ ፡ የማስተላለፊያና የማከፋፈያ የአሠራር ብቃት መለኪያዎችን ኤጀንሲው ከባለፈቃዶች ጋር በመመካከር ይወስናል ።

(e) appropriate incentive and penalty mechanisms shall be incorporated in the pricing process for securing a higher level for availability of thermal generation facilities.

3) Price of bulk energy and power from private producers shall be determined in accordance with power purchase agreements as approved by the Agency, and shall be directly transferred to customers.

29. Power Transmission Pricing

1) The system marginal transmission capacity cost shall form the base for transmission pricing within the national grid system.

2) The system's transmission capacity cost outside the national grid system shall be determined on the basis of estimated or actual accounting costs and an acceptable rate of return on investment.

30. Power Distribution Pricing

1) With regard to power distribution pricing within the national grid system, system marginal distribution capacity cost shall form the base for distribution pricing.

2) With regard to power distribution pricing outside the national grid system, the system's distribution capacity cost shall be determined on the basis of estimated or actual accounting costs and an acceptable rate of return on investment.

3) Generation and transmission costs at the appropriate voltage level shall be added on top of the distribution cost to form the tariff applicable to customers.

31. Other Charges

1) Energy and power metering costs and billing costs shall form the base for determining marginal customer related costs.

2) Payment of connection charges shall be related to additional costs resulting from supplying new demand.

3) Charges on reactive power consumption shall be related to the capacity cost that each reactive power consumption entails at the voltage level at which the consumption is effected.

4) Other appropriate charges may be effected in accordance with contractual agreements between licensees and customers.

32. Efficiency Indexes and Pricing Procedures

1) The Agency shall, in consultation with licensees, determine generation, transmission and distribution efficiency indexes indicating potentials for improving electricity services which would have ultimate bearing on prices.

